

ይድረስ ለፈጣሪ!

አሥረደው (ከፈረንሳይ)



ተጣፊ ተኔ « ወተሀ ወርደህ የላብህን ወዝ ትበላለህ » ብለህ ወደ መሬት ከላከው የአዳም የልጅ፤ ልጅ፤ ልጅ፤ ልጅ፤ ልጅ፤ ልጅ፤.....አንዱ፤ ላንተ በሰማዬ ሰማያት ላለኸው አምላክ ::

እነሆ ይችን ደብዳቤ በመልክተኛህ በመላኩ ገብርኤል በኩል ላንተ ስልክ፤ ካገኘህ ለራስህ በእጅህ እንዲሰጥ፤ ካጣህም ለእናትህ ለወላጇት አምላክ፤ እንዲሰጣትና አሲ እንድትሰጥህ አደራ ብዬዋለሁ ::

አምላክ ሆይ !

ከጭቃ አድቦልቡለህ የፈጠርከው ሰውን ያህል ጨካኝ ፍጡር አንቱ እያልኩ፤ አንተን አንቱታ በመንፈጌ ከድፍረት እንደጣትቆጥርብኝና ቁጣህ እንደጣይበረታ አውቃለሁ፤ አንተታዬ የመውደዴና ላንተ ያለኝ የክብር መግለጫ መሆኑን አንተው ታውቃለህና !

ይኸውልህ ጉዳዩ እንዲህ ነው:

ፈጣሪ በጆሮው ላይ ተኝቶ የሕፃናትን ለቅሶ፤ የዕናቶችን ዋይታ፤ ያባቶችን ጣር፤ አልሰጣ ብሏል፤ስዝብ መክራው በዝቶ፤ የበደል ገፈቱ ገንፍሎ እየፈሰሰ፤ ዋይታውና ለቅሶው እንደ እሳተ ጎሞራ ላንቃውን ከፍቶ፤ የሰጣዩን በር ሲለበልብ፤ ጨኸት በርክቶ፤ ፈጣሪ አልሰጣ አለ ::

ቤተ መቅደሱ ሲደፈር፤ ጽላቱ ሲቃጠል፤ ገዳማት ሲታረሱ፤ የሰጣዕታት መቃብር ሲፈነቀል፤ እሱን ብለው ቅጠል በልተው ለሱ ያደሩ ባህታዊያን፤ በጃቸው መስቀል፤ በቀጣላቸው ስር ሽጉጥ ባነገቡ ሃሳዊ መሲሃን..... ራሳቸው እንደ ፍሪዳ በቤተ መቅደሱ ሲዘረር፤ ስዝብ በፀጉሩ ልክ መክራው በርክቶ፤ ችግር አጉቡጠ ሲደልቀው፤ ሆድና ጆርባው በረሃብ መጨ ተጣብቆ ሲያቃስት፤ የጎድን አጥንቱን ተደግፎ እየተንገዳገደ ወዳንተ ሲጣጠን፤ በውሃ ጥም የደረቀ ምላሱን እየመጠጠ ወዳንተ ሲያንጋጥጥ፤ የነጠተፈ ኩሬ ከመሰሉ ዓይኖቹ ዕንባውን እየጨለፈ ወዳንተ ሲረጭ፤ መሬት እንኳን ቀብጣ፤ አፏን ከፍታ የምትውጠው፤ የድሆችን የደረቀ አጥንትና ጅግት ብቻ ሆኖ፤ ፈጣሪ በዓይኖቹ ጣየት ተሳነው፤ እያሉ ያመሃል::

ምን ጣጣት ብቻ ! በየመቅረዙ ጠዋትና ጣታ ተጎልተው የሚያንሸካሹኩት ይኸንኑ ነው :: አልፎ ተርፎም ተደብቀው የሚያሸጧጥጡህም አልጠፉም፤ እንግዲህ እኔም ተደብቄ አብሬ ከጣጣህና ከጣሸጧጥህ ይልቅ ልንገርህ ብዬ ነው፤ ይችን ደብዳቤ ልጥፍልህ የደፈርኩት:: ይኸው ገብሬል ምስክራ ነው !

እነዚህ ልቦ ድፍን የሀሊና አልቦዎችና ገንዘብ አምላኩዎች፤ በመጥሃፍ ቅዱስህ ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባል የጥቁርችን ምድር፤ ከ 40 (ከአርባ ጊዜ በላይ) እንደጠቀሰካት እንኳን አይረዱም::

በተለይ፤

በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ኢትዮጵያዊ መልኩን፤ ወይስ ነብር ዝንጉርጉርነትን ይለውጥ ዘንድ ይቻላል? ያልክው ልቤን ጧፍ ሆኖ ያሞቀዋል፤ እራሴን ቀና፤ ትክክሉን ከፍ አድርጌ እንደሄድና በኢትዮጵያዊነቴ ኮርቼ፤ እንድናር ከሚያደርጉኝ ጥቅሶችህ አንዱ ሲሆን፤..... ላንተ ሁሉንም መንገር አያሻም ብዬ ተውኩት እንጂ፤ እኔ ባሪያህ ሁሉንም መደርደር አይገደኝም ።

እናጣ ይኸውልህ !

« የጠሏችሁን ውደዱ ብትለን » እሺ ብለን ብንወዳቸው አነሱ ጠሉን፤ « ቀኝ ጉንጨችሁን በጥፊ ቢመቷችሁ ግራውን ሰጧቸው » ብትለን፤ ግራ ጉንጨችንን ብንሰጣቸው አልበቃ ብሏቸው፤ ሰውነታችንን በጥይት በሳሱት፤ በሳንጃ ዘከዘኩት፤ ተጣሪዎች ልጆቻችን ከግድያ ለመዳን ወደ ቤተ መቅደስህ ቢሸሹ ከቤተ መቅደስህ እየጎተቱ ወሰደው ለምትና ለእስር ዳረጓቸው። ምን ይኸ ብቻ ! ሕፃናት ለባርነት ተሸጡ፤ ሴቶች ልጆቻችን ለዝሙትና ለግርድና ተሰደዱ፤ ወንዶች ልጆቻችን ለአሸከርነት ተዳረጉ፤ በግፍ ብዛት የእናቶች አንጃት ተቋጠረ፤ ያረገዙበትን ጣህጸን ረገጠ፤ ያጠቡበት ጡቶቻቸውን ጎንበስ ብለው በምሬት ነክሱ ! ጎልጣሶች በራሳቸው፤ በወላጆቻቸው፤ በምሽቶቻቸውና በልጆቻቸው ላይ በደረሰው በደል፤ ቁጭትና ንዴታቸው ገንፍሎ፤ መሬቷን በፍም አሎሎ ሊለበልቧት ቀኑ ተቃርቧል፤ በዛን ዕለት ከአሳቱ ወላፊን የሚያመልጡ እነጣን ይሆኑ?!

ወይ ጉድ! ለካ ለዚህ ነብር፤ አያቱ ሃዘኑ በዝቶ፤ የዕምነት ዛቢያው ጠሞበት ሲንገዳገድ፤ ባንተ ላይ ያለውን የተደባለቀ ስሜት ሲገልጽ:

« የለህም እንዳልል ይመሻል ይነጋል፤ አለህም እንዳልልህ እንዲህ ይደረጋል፤ » ብሎ ያዜመው? ሆሆይ !

ዛሬ ነው የተገለጠልኝ፤ ያኔ ትንሽ ልጅ ስለነበርኩ ልብ አላልኩትም ነበር! ዛሬ እኔ የልጅ ልጁም ልደግመው ምን ቀረኝ ብለህ?! በዕውነቱ ዝምታህ በእጅጉ በዛ፤ ትዕግሥትህ ከልክ አለፈ፤ ሕዝቤ ተሰቃየ፤ ለተፈጸመ ግፍ፤ ፍርድ ከሌለ ተጠያቂነት አይኖርምና ፍርድህ የግድ ይላል፤ አንድ ዘርና የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ለማጥፋት፤ የሚያደርጉትን እራጫ ካላቀመ፤ የዘሩትን መገጃ የሚያጭዱበት ቀን መቅረቡን ንገራቸው ።

ደግሞ « የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው » እያልክ የልብ ልብ ስተህ አቀበጥካቸው፤ ከበሯቸውን እየደለቁ ጣቶቻቸውን አሹለው ግደገህን ለመደገቅል የሚዳዳቸው ቀበጠች ፍጡርችህን አደብ ግዙ በላቸው! በአምሳልህ የተፈጠርን ፍጡራን መሆናችንን አያውቁ፤ እኛን ሲበድሉ አንተን እንደበደሉ መሆናቸውን እንደት አያውቁም ትላለህ? አነሱ የሚያደርጉትን ሁሉ ልቅም አድርገው ያውቃሉና፤ ፍርዱን ለአባትህ ተውለት።

ቆይ ቆይ የረሳሁት ጥያቄ አለኝ፤ ለመሆኑ መቼ ነው የምትመጣው ?!

የተወለድክባት ምድር አልናፈቀችህም? አቤት ያንተ ነገር፤ ለሰው ልጅ የሳሳ ልብ እየሰጠህ፤ ለራስህ በድርብ የተሰራ ልብ ነው ያለህ ልበል? እኔ ግን የተወለድኩባት አገሬና ሕዝቤ ይናፍቁኛል፤ የሕዝቤ መከራው መከራይ፤ ሃዘኔ ሃዘኔ፤ በደሉ በደሌ፤ ስለሆነበኝ ነው ወዳንተ የምጫኸው፤ እናም ጨኸቱን አድምጥ !

አይ የኔ ነገር! እረስጅው ሳልነገርህ:

አንተ « ከበጎቼ መሃል አንዱ እንኳን ብትጠፋ እሷን ፍለጋ እሄዳለሁ ብለሃል »፤
እነሆ በጎችህን ጠብቁ ብለህ አደራ የሰጠሃቸው እረኞችህ፤ በጎቻቸውን የትም በትነው ለዚች ምድር
ሰልጣን እርስ በርሳቸው ሲጎነታተሉ፤ ሲወነጃጃሉ፤ ሲረጋገሙ.....አብዛኞቹ በጎችህ በተኩላዎች
ተበሉ፤ ብዙዎቹም ከቤተመቅደስህ ፈታቸውን አዞሩ።
እርስ በርሳቸው ይቀር መባባል ያልቻሉ፤ እንዴትስ አርገው ይቀር ማለትን ለማስተማር፤ ይደፍራሉ?
ሠላም፤ ፍቅር፤ መቻቻልን፤ የሚያስተምር ያንተን ቃል፤ እንዴትስ መሰበክ ይቻላቸዋል?
እግዚአብሔር መሃረነ ክርስቶስ!
በእንተ እዚትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ!
እንበል አሥራሁለት፤

የነገሩህን የማትረሳ የለመኑህን የማትነሳ አምላክ ሆይ!

እነሆ ፍርድህን ሳላይ ብትጠራኝ እንደማልመጣ ካሁኑ ልንገርህ፤ ነገር ግን ፍትህ ለጎደለበት ሕዝቤ
ፍርድህን በሰጠህ ማግስት፤ አንተ ሳትጠራኝ አኔው አራሴ መጥቼ በርህን አንኳኳለሁና ጠብቀኝ።
እኔን ቢያሻህ እንደ ሎጥ ሚስት የጨው ሃውልት፤ ከፈለክም በዕቅን እሳት ውስጥ ወርውረህ፤ ልንደድ፤
ልቃጠል፤ ብቻ ሕዝቤን አድን፤ ሕዝቤን መከራ በቃህ በለው፤ የእናቶችን ዕንባ በምህረትህ አብስ፤
የሕፃናትን ለቅሶ በደስታ ለውጥ፤ የአባቶችን የቆሰለ ልብ አሸር፤ በሰደት የሚገላሉ ወገኖቻችንን ወደ
ጥቁሩ እየሩሳሌም ወደ አገራቸው ኢትዮጵያ መልስ፤ አገራችንን የፍቅር፤ የሠላም፤ የወንድማማችና
የተሰፋ ምድር አድርጋት። ሠርተን የምንኖርባት አገር እንጂ፤ እሷን የምንሸሽ ምድር አታድርጋት።

ጨካኞችን ወደ ልቦናቸው መልስ፤ ይቀር ማለትን አስተምራቸው፤ የታበዩ ልቦናቸውን አስተንፍስ፤
ያቋመ ልባቸውን በይቅርታ ሙላው፤ በሰሰት የታወሩ ዓይኖቻቸውን ከፍተህ አብሮ ማዕድ መቅረብን
አስተምራቸው።

እነሆ በመጨረሻም:

ይችን ደብዳቤ ላንተ በመጣ፤ ለፈጣሪ አሳብቀ ብለው የሚከፋቸው ቢኖሩ፤ ባንተ አምሳል የተፈጠሩ፤
ግን ልበ ድንጋዮች፤ የተንኮልና የቁም ጎተራዎች ናቸውና፤ ለወገኖቻቸው የሚራራ ልቦና ለግሳቸው።

በአብ፤ በወልድ፤ በመንፈስ ቅዱስ፤
አሃዱ አምላክ፤
አሜን !

ተጣፈ በዕለተ ልደቱ ታኅሳስ 29 ቀን 2005 ዓ.ም. (07/01/2013)